

ሞረሽ ወገኔ ኢትዮጵያዊነትን እየተቃወመ እንዴት የአማራው ማኅበረሰብ ተቆርቋር ነኝ ይላል ?

ከቀመሩ ደሳለኝ

ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት በማለት ለአማራው ማኅበረሰብ ተቆርቋርና አሳቢ በመምሰል አማራውን "ነገድ" ብሎ በወያኔ ጠባብና ጎጠኝነት መንገድ በቋንቋ ልዩነት ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ ነገድ የጎጠኞች መንገድና አካሄድ የአማራውን ማኅበረሰብ፣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን መግለጽ የማይችልና የተጻረረ የጠላት አቋምና ጠንቅ ነው።

ይህ በመሆኑም ሰሞኑን አቋሙን በፀረ-ኢትዮጵያዊነት የሲዊድን ሞረሽ ወገኔ ቅርንጫፍ "የነፈሰበት ኢትዮጵያዊነት" በሚል እርስ የተጻፈውን መመልከት ዋቢ መረጃ ነው። ይህ አድራጎት በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ላይ እንደ መደፋፈርና መነሳሳት ስለሆነ መላ አገር ወዳዳን ኢትዮጵያዊ አናዶታል። ወያኔ/ሕወሓት ጠላት አድርጎ ለማጥፋት የተነሳው ኢትዮጵያዊነትን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብሎ ለአሁዳዊት ኢትዮጵያ እየታገለ ያለና ወያኔን መንግሥት ለማስወገድ አፋፍ ላይ አድርጎታል። ታዳ ! ሞረሽ ወገኔ ከምን የተነሳና ምን ለማለት ተፈልጎ ነው የነፈሰበት ኢትዮጵያዊነት በማለት አፋን ሞልቶ ለመዳፈር የበቃው? አማራ ሞረሽ ወገኔ ወገኑ ማነው? ነገዱ ምን ማለት የጠባብነት አስተሳሰብና ማስተዋልን የተከተለ ነው? ነገድ የጠባብነት፣ የነሳ ፣ በቋንቋ ልዩነት እንደ ወያኔ ልዩነትን የሚከብሩት ውስንነት የሚያራምድ ፀረ-ኅብረተሰብ ብልሹ ባህሪ ያስገኘው ከመሆን ጋር ነገድ ያረጀና ወቅቱ ያለፈበት የአማራውን ማኅበረሰብ ፈጽሞ የሚጻረርና የማይገባ ነው።

የአማራው ማኅበረሰብ ኢትዮጵያዊነትን በነገድ አይቀየርም። የአማራው ሕዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። በኢትዮጵያ የሚከብሩና የሚመካ በታሪኩ የሚተማመን ምንጊዜም ኢትዮጵያን የሚጠብቅ የኢትዮጵያ የሕዝብ ክፍል አካል ነው። ኢትዮጵያዊነቱን ማንም ሊቀይረውና ነገድ ብሎ ሊሰይመው አይችልም። ነገድ አይደለም። የአማራው ደም በሁሉ የማኅበረሰብ ክፍል የተቀላቀለ፣ የተሳሰረና የተዋለደ፣ ባህሉና ወጉ፣ ልምዱና ሥነ-ምግባሩ ሁሉ የተወራረሰ የአሁዳዊት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዋና አካል ነው። በአገር የግዛት አንድነት ክልል ውስጥ ያሉ ሁሉ በኢትዮጵያዊነቱ አንድ ሕዝብ ነው። የምንታገለውም ለዚህ ነው። ይህ ያልገባው አርፎ ይቀመጥ።

ሞረሽ ወገኔ እንደሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ባለቤት የሌላት አገር ናትና የሞረሽ ወገኔ አባል ሁኑ ተብሎ የወጣ ጹሁፍ፣ ቀደም ሲልም በተደጋጋሚ በአውሮፓና አውስትራሊያ እተዘወዱ ሲታወጁ ተሰምቷል። ይህ ከየት የመጣና ምን ማለት ነው?

እንደታ ! ኢትዮጵያ ባለቤት አለት። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአገሪቱ ባለቤትና ወሳኝ የፖለቲካ ኃይል ነው። ኢትዮጵያዊነት ምንጊዜም የማይበገር፣ የማይገሰስ የኢትዮጵያ አሀዳዊነት አልፋና አሜጋ ነው። የወያኔን የቸርቻሮ ጠባብ የቋንቋ ጎሰኝነት ፖለቲካ ማራመድ የትም አያደርስ። ከበሮው ሲቀደድ የሚፈጸም የከሀዲ ባንዳዎች ባህሪና ቅጥ አጥ ሥራ ነው። ሕዝብም አክሽኖታል።

ይህ ድርጅት በተለይ ቁጥር 10 በሚል የሞረሽ ወገኔ እትም ማህበረሰቡን የሚያሻክር ጽፎ እንደነበረ ማየትና መረዳት ይቻላል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከአማራው ሕዝብ በመለየት በማዳከምና በማናናነቅ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ የለም እያለ የቅዥት ቃላት ማስፈር መላ ኅብረተሰቡን ቅራኔ የሚፈጥር የጥላቻ አዘል እንቅስቃሴ አማራውንና ኢትዮጵያን በሚጎዱ ወያኔ ሻቢያ፣ ግንቦት 7 እና ሌሎች ከሚያደርጉት በአላነሰ ሁኔታ ኢትዮጵያን እየበደላት ያለ ሁኔታ የሚያራም ድርጅት ነው ። ውሻ በቀደደው ጂብ ይገባል ሆነና ተራ የውሸት ክደትና ሌብነት ተስፋፍቷል።

ሞረሽ ወገኔ ኢትዮጵያዊነትን እያራከሰ ለአማራው ቆሜአሁ የሚል በውጭ ያለውን አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ በወገን ስም በውሸት ገንዘብ ሰብሳቢ ድርጅትነት የማያልፍ፣ በፀረ_ ወያኔ ያለውን ትግልና ፖለቲካውን እያበላሸ ስለሆነ በአስቸኳይና በተገቢው መንገድ ሃግ ሊባል ይገባዋል። ማንም እየተነሳ አገርና ሕዝብን ሳያውቁና ሳይኪኩን ቀርበው ሳይረዱ እናውቅልሃለን፣ እንቆምልሃለን እራስን አለማወቅና መዘንጋት ትልቅ ጠንቅ የሚያስከትል መቅሰፍት ነው።

ሞረሽ ወገኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተበደለ ለአለው አማራው ማህበረሰብ ምን አደረገ? ምን ረዳ ? ግንኙነቱና እንቅስቃሴው እንደትና ምን ያህል ነው ? ወያኔን እንደት እየተቃወመው ይገኛል ? "ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ" ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ታገሰ እንጂ ዝም ብሎ የሚያልፈው ወይንም ያልተረዳው ሆኖ አይደለም ጊዜውን እያመቻቸ ነው። ልብ ያለው ልብ ያድርገው። ኢትዮጵያዊነት ባለ ሁለት ሰይፍ ነው።

ኢትዮጵያዊነት እጅግ ጥልቅ ምስጢር፣ ልዩና መጠነ ሰፊ፣ ወሰን የሌለው የኢትዮጵያዊ ፍቅር፣ ጥበብና ተስፍ መገለጫ ፀባይ ነው። ኢትዮጵያንና በውስጧ ያሉ ሕዝቦቿን የያዘ ፍቅርና ትስስር፣ የማንነትና የዜግነት አለኝታ፣ የአገሪቱ ሉዓላዊነት፣ የአንድነት ኅብተሰባዊ እምነትና ፅናት፣ የሰንደቅ ዓላማዋ አረንጓዴ ቢጮ_ቀይ አርማ የነፃነት ክብር መገለጫ ኢትዮጵያ ነው።

ኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት፣ ለዳር ድንበር ሉዓላዊነት መከበር፣ ለሕዝቦቿ እኩልነትና ደህንነት መጠበቅ ዋስትና መሆን ነው። ኢትዮጵያዊነት የእያንዳንዱን ኑሮና ሕይወትን የሚነካ ፍላጎትና ተስፋ የኅብረተሰባዊ እምነት፣ የአኗኗር ሥርዓትና ቅርስ ነው።

ቅርስነቱ ለብዙ ሺህ ዓመታት እየተወራረሰ የመጣ፣ የማንነት መከታ፣ ክብርና ኩራት፣ አገርን የመጠበቅ ጀግንነትና ፅናት፣ ታማኝነትና ቃል ኪዳን ነው።

ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያ አገራዊ አሀዳዊ ላይ በፅኑ የተመሰረተ የነፃነት ፍቅርና እምነት ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከጥንት ጀምሮ በአንድ ጠንካራ የታሪክ ሰንሰለት ተያይዘውና ተጋምደው በአንድነት ተሳስረው የኖሩ የባለ ብዙ ቋንቋዎችና ባህሎች አገር መሆኗ የጥንካሬዋና የውበቷ መገለጫ የሕዝቧ ልዩ ስብጥር ቀለም ዓይነተኛ የቀስተዳመና መልካ የታሪካ አወንታ ነው።

ኢትዮጵያዊነት የፈረንጅ ትምህርት ተምሮ ፈረንጅ ለመሆን መሞከር፣ ጥራዝነጠቅነት ያስተማሩትን ሁሉ መሆን ሳይሆን፤ ጥበብን ቀስሞ እራስን መሆን፤ በራስ ባህልና ወግ፤ በራስ ማንነት መኩራትና በእኔነት መገኘት ነው። ኢትዮጵያዊነት በራሱ የሚመካ ነው። ተስፋ ያለው እንጂ በከንቱ ፍርሃት እየተጠራጠረ በጠላት መንገድ አይሄድም። ኢትዮጵያዊነት በታሪኩ የሚኮራ፣ ብሔራዊ አሀዳዊ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሉዓላዊነት አስከብሮና ጠብቆ የአገሪቱን ጥንካሬና ቁርጥ አሰላለፍን የሚያረጋግጥና የሚያሳይ ነው።

ስለዚህ ሞረሽ ወገኔ አማራውን "ነገድ ብሎ በዚህ በውጭ አገር የሚያደርገው ሕገ_ውጥ እንቅስቃሴ፣ እንደሁም የእውነትን መክሊት በመቅበር በየአደባባዩ ቅሌታም ንግግሮችና ቅብጥሮች የኢትዮጵያን ሕዝብ እጅግ ከማስቆጣታቸውም በላይ፤ ለድኅረ_ ወያኔ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ፓለቲካችን ጠንቅ እየዘሩና መርዝ እየረጨ ስለሆነ በአጣዳፊ መታረምና መታቀብ አለባቸው። የአማራው ማህበረሰብ ትግል ከመላው ማህበረሰብ ጋር ለምሳሌ ከአፋሩ፣ ከጋምቤላውና ከሌሎች በአንድነት በኢትዮጵያዊነት ነው። ከዚህ ውጭ ማሰብና ኢትዮጵያዊነትን መናቅና መጠራጠር ለወያኔ_ ሻቢያ ዓላማ ሲሳይ ማድረግ፣ ወይም በፖለቲካ ቀላዋጭነትና በጮሌ አድርባይነት እውነትን የቀበሩ መፈክሮችን እያሰሙ ሕዝብን መበደል አገርን መጉዳት ነው።

ስለሆነም በየመድረኩ በመዘላበድ የምትቀሉ ሁሉ በአገራችን ላይ ጠንቅ ከመዘራትና በሕዝባችን ላይ አፋጂ ሥጋት ከማሳደር ድርጊታችሁ እንድትታቀቡና እንድትታረሙ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጥብቅ ያሳስባል።

ምንጊዜም ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊነት !!